

የዴሞክራሲ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የደህንነት እና ጥበቃ መመሪያ ለወላጆች የደህንነት መጠበቂያ ጠቃሚ ሃሳቦች

- የጓደኛ ስርዓትን እንዲጠቀሙ ልጆችን ያስተምሩባቸው። ልጆች በቡድን ሲሆኑ በተሻለ ሁኔታ ደህንነታቸው ይጠበቃል። በመጫወቻ ቦታዎች ላይ እና በሰፈር ውስጥ ከትምህርት ቤት በፊት እና በኋላ በቡድን ሆኖ መጫወት የተሻለ ነው።
- ልጆችዎ የት እንዳሉ ሁልጊዜ ይወቁ። ከትምህርት ቤት በኋላ በቀጥታ ወደቤት እንዲመጡ ያስተምሩባቸው። ወደ ጓደኞቻቸው ቤት ሲሄዱ ወይም አብረው ሲጫወቱ፣ ልጆች በወላጅ የተፈቀደላቸውን የጊዜ ሰሌዳ ሁልጊዜ ማክበር አለባቸው። በተማሪ ማመላለሻ የትምህርት ቤት አውቶቡስ ወይም RTD የሚጠቀሙ ተማሪዎች ሁልጊዜ በትክክለኛው አውቶቡስ ማቆሚያ ላይ መውረድ አለባቸው።
- ከማያውቁት ሰው ጋር ሲገናኙ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በተውኔት መልክ ከልጆች ጋር ይጫወቱ። የማያውቁት ሰው ሲያጋጥማቸው በተቻለ መጠን በርካት እርምጃዎችን ወደ ኋላ እንዲሸጡ፣ እና በመቀጠል በግለሰብ እጅ እንዳያዙ መራቅ እና ደህንነታቸው ሊጠበቅ ወደሚችልበት ቦታ እንዲረጡ ያስተምሩባቸው።
- ከማስፈራራት ይልቅ ልጆችን ስለ ደህንነት አጠባበቅ ማስተማሩ የተሻለ ውጤት አለው። ለምሳሌ፣ ልጆች የማያውቁትን ሰው ከማናገር እና ከመቅረብ እንዲቆጠቡ ማስተማር፣ መንገድ ሲሻገሩ በሁለቱም ተቃራኒ አቅጣጫ ማየት እንዳለባቸው እና በክብራት መጫወት አደገኛ እንደሆነ ከማስተማር ጋር እኩል ቦታ ሊሰጠው ይገባል።
- ማናቸውም ያልተለመደ ገጠመኝ ሲኖራቸው ለእርስዎ ሪፖርት እንዲያደርጉ ከልጆች ጋር ጥሩ ተግባራትን ይፍጠሩ።
- ልጆችዎ የወላጆቻቸውን ሙሉ ስም፣ አድራሻ፣ የስልክ ቁጥሮች እና የሚሰሩባቸውን ቦታዎች በቃላቸው መያዛቸውን ያረጋግጡ።
- እንግዳ የሆኑ መኪናዎች በሰፈር ውስጥ በተደጋጋሚ መታየት ከጀመሩ አስተውለው ይመልከቱ እና የሥሌዳ ቁጥራቸውን ይመዘግቡ።
- የልጅዎን ስም ልብሱ ላይ ከመጻፍ ይቆጠቡ። ይህ ልማድ እንግዳ ሰዎች ልጆችን ስማቸውን በመጥራት በደንብ እንደሚያውቁባቸው መሰለው በቀላሉ ለማነጋገር እንዲችሉ ያስችላቸዋል።
- ልጅዎ በመንገድ ላይ ትንኮሳ ካጋጠመው፣ "እኔ ያንተ/ያንቺ ልጅ አይደለሁም።" ወይም "ወላጅ አይደለሁም/ለሽም" ብለው መጮህ እንዳለባቸው መማር አለባቸው። ብዙ ጊዜ ልጆች መጮህ እንዳለባቸው ይረሳሉ።
- ቤት ውስጥ፣ የቤት ውስጥ ሕጎችን ያውጡ እና እንዲከበሩ ያድርጉ። ስለ መጫወቻ ጊዜ እና በጎረቤት ቤት ስለ መሄድ የሚወጡ ደንቦች በተግባር ተፈጻሚ መሆን አለባቸው።
- እንደ ፖሊስ እና የአሳት አደጋ ሠራተኞች የመሰሉ ለደህንነት አስጊ ያልሆኑ ሰዎችን ልጆች ለይተው እንደሚያውቁ ያረጋግጡ።
- ልጆች ራሳቸውን ለማዳን መሮጥ ካለባቸው የትኞቹ ቤቶች እና ሕንፃዎች ለደህንነት አስተማማኝ እንደሆኑ ልጆችን ያስተምሩባቸው። እርስዎ ቤት ውስጥ በማይኖሩበት ጊዜ የትኞቹ ጎረቤቶች እገዛ ለመስጠት ሊገኙ እንደሚችሉ ለይተው ይወቁ። ድንገተኛ አደጋ በሚያጋጥም ጊዜ፣ ልጆች ወደ አቅራቢያቸው የሚገኝ ቤት እርዳታ ለማግኘት መሮጥ እንዳለባቸው መማር አለባቸው። ልጆች ከመተላለፊያ መንገዶች፣ እና ባዶ መሬቶች፣ ባዶ ቤቶች እና ጋራገኛ መራቅ እንዳለባቸው ያስተምሩባቸው።
- "እንግዳ የሆኑ ሰዎች" ማለት እኛ የማናውቃቸው ሰዎች ማለት እንደሆነ ያስተምሩባቸው። ለዚህ መስፈርቱ ስሙ በሚገባ የሚታወቅ መሆኑ፣ ሰፈር ውስጥ የሚኖር መሆኑ ወይም ሌሎች የቤተሰብ አባላት የሚያውቁት ሰው ሆኖ መገኘቱ ነው።
- እንደ ወላጅ መጠን፣ ከትምህርት ቤቶች፣ የሰፈር ውስጥ ማዕከላት እና ሕግ አስፈጻሚ አካላት ጋር ቅርብ ግንኙነት ይኑርዎት። ልጆችን ለይቶ ማወቅ ፕሮግራሞች እና የደህንነት ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን በመካፈል ወቅታዊ መረጃዎች ይኑርዎት።
- ልጆች የሰውነታቸው የተወሰኑ ክፍሎች በማንም ሌላ ሰው መነካት እንደሌለባቸው ያስተምሩባቸው እና በዚህ ረገድ ተገቢ ያልሆነ ባሕሪ ከማንም ሰው ላይ ካዩ ወዲያውኑ ማሳወቅ እንዳለባቸው ያስተምሩባቸው። ወላጆች ይህን ጽንሰ ሃሳብ በመደበኛነት ደጋግመው ማስተማር አለባቸው።
- ወላጆች እና ልጆች ለቅርብ የቤተሰብ አባል ብቻ ግልጽ የሆነ የይለፍ ቃል ሊኖራቸው ይገባል። ይህን ይለፍቃል ሳይጠቀሙ ልጆች ከምንም ዓይነት እንግዳ ሰው ጋር አብረው መሄድ እንደሌለባቸው ሊነገራቸው ይገባል።
- ምንም ዓይነት በማናቸውም ቦታ እና ጊዜ ከስተት ሲፈጠር ወላጆች ትምህርት-ቤቱን እና ለፖሊስ ማሳወቅ አለባቸው።
- ከትምህርት ቤት ጊዜ በፊት እና በኋላ ስላለ የትምህርት ቤት ከትትል መረጃ በወቅቱ ያግኙ እና ልጆችን ከተገቢው ሰዓት አስቀድሞ መላክ እና ከትምህርት ቤት በኋላ ለረዥም ጊዜ በዛ እንዲቆዩ አያድርጉ።

ለተጨማሪ የደህንነት አጠባበቅ ጠቃሚ ሃሳቦች የሚከተለውን ይጎብኙ፡ www.ncpc.org

ጥያቄ ወይም የሚያሳስባቸው ነገር ያላቸው ወላጆች በአቅራቢያቸው ያለውን የ Denver ፖሊስ መምሪያን Precinct ማነጋገር አለባቸው።

- ዲስትሪክት 1 **Northwest Denver** 303-964-1111 303-964-1111 FREE
- ዲስትሪክት 2 **East Denver** 303-331-4070 303-331-4070 FREE
- ዲስትሪክት 3 **Southeast Denver** 303-698-3333 303-698-3333 FREE
- ዲስትሪክት 4 **Southwest Denver** 303-937-4444 303-937-4444 FREE
- ዲስትሪክት 5 **Northeast Denver** 303-376-2300 303-376-2300 FREE
- ዲስትሪክት 6 **Downtown Denver** 303-839-2100 303-839-2100 FREE

ወይም ወደ የዴጋቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የደህንነት እና ጥበቃ መምሪያ በስልክ ቁጥር 720-423-3911 720-423-3911 ነፃ ይደውሉ።